



# ሥርዓተ አምልኮ ዘኢርቶዶክስ ተዋሕዶ

## የትንሣኤ ሥርዓተ አምልኮ

በዚህ ዕለት ቤተ ክርስቲያን የመሲሔን ትንሣኤ ታከብራለች የትንሣኤውንም ብርሃን በሃይማኖት ዓይን ታያለች። የሞትን ሸንፈት የመቃብርን መረታት እያስታወሰች ሞት ያልገዛውን ጌታዋን ታከብራለች፤ በመነሳቱም ያገኘችውን ክብር ትገነዘባለች፤ እርሱ በኃይል እንደተነሳ እርስዋንም በክብር እንደሚያስነሳት በማመን ትዘምራለች።

### የዕለቱ የቅዱስ ያሬድ መዝሙር ርዕስ

ይትፈሳህ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር «ሰማይ ይደሰታል ምድርም ሐሴት ታደርጋለች»

### በቅዱስ ሰዓት የሚነበቡ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች

	ንባብ	አንባቢ
1	ጴጥ ቆሮ ፲፭፻፩-፳	ዲያቆን (ገባሬ ሰናዩ)
2	ጴጥ ጴጥ ፩፻፩-፲፫	ዲያቆን (ንፍቅ ዲ.)
3	ዮሐዋ ሥራ ፪፻፳፪-፳፯	ረዳቱ ቄስ (ንፍቅ ካህን)

ይሁን እንጂ ዝም ሊያሰኛቸው የማይችሉ ምስክሮች አጋጠሟቸው። «ደሙ በእኛና በልጆቻችንም ላይ ይሁን» ማቴ (፳፯፻፳፭) ብለው እንደጮኹ አልቀሩም ደም በእነርሱ ላይ እንደሚሆን ተገነዘቡ። «ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት እኔ በሦስተኛው ቀን እስራዋለሁ» ያለው ቃሉ በትንሣኤው ተረጋገጠ (ዮሐ ፪፻፲፱)። አስቀድሞ በትንቢቱ «ነፍሴን ደግሞ ላነሳት ዘንድ አኖራታለሁ ... እኔ በፈቃዴ አኖራታለሁ እንጂ ከእኔ ማንም አይወስዳትም፤ ለኖራት ስልጣን አለኝ ደግሞ ላነሳት ስልጣን አለኝ» (ዮሐ ፲፻፲፯)። ክርስቶስ የሞትን ማሰሪያ የሚበጥስ መለኮታዊ ኃይል አለው።

ትንሣኤውም ለብዙዎቻችን ትንሣኤ በኩር ነበር (ጴጥ ተሰ ፱፻፲፬)። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ሲነሳ ብዙ ምርኮኞችን ይዞ መጣ። ክርስቶስ ሲሞት የደረሰው የመሬት መናጣጥ የብዙ ሙታንን መቃብር ከፈተ። ሙታንም በመስቀሉ ኃይል ተነስተው ትንሣኤውን መስከሩ። ስለ እውነትም በመመስከር የሞቱ ቅዱሳን፤ ሕይወታቸውን ያሳለፉ ቅዱሳን ከሞት ላስነሳቸው ጌታ ምስክር ሊሆኑ ተነሱ፤ የክርስቶስን ትንሣኤ ከመቃብር በታች የነበሩ ተነስተው መስከሩ፤ ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ ለመመስከር የገንዘብ ጥቅም አፋቸውን የማይዛቸው ሰዎች ተፈጠሩ፤ በአይሁድ ጉዞ ያልተያዙ ሰዎች ከመቃብር ወጥተው መስከሩ። ዛሬ በሰም ክርስቲያን ከሆኑ ሰዎች ይልቅ ከሞት ከመቃብር (ከዓለም ኑሮ) ተጠርተው ትንሣኤውን የሚሰብኩ ሰዎች ይበዛሉ። ሕያዋን የተባሉት ግን መመስከር ተሰኟቸዋል። አልአዛርን፣ ወልደ መበለተ ናይንን፣ ወለተ ኢየሁዳንን ያስነሳ ጌታ በልዩ ትንሣኤ ተነሳ። ትንሣኤውም አስነሸ የማያሻው ትንሣኤ ነው። ሞት የማያስከትል ትንሣኤ ነው። በአዲስ ሥጋ (አካል) የተከናወነ ትንሣኤ ነው። ትንሣኤውም ተነስተው እንደሞቱት ሰዎች ትንሣኤ አልነበረም። ለዘለዓለም ሕይወት ኖሮ ሞት ደግሞ ላይገዛው ተነሳ እንጂ አዳምን፣ ሔዋንን፣ አሌክሳን፣ ኖህን፣ አብርሃምን፣ ይስሐቅን፣ ያዕቆብን፣ ዮሴፍን፣ ሙሴን ... ያስቀረ መቃብር ድል ተነሳ። የሞት መዝገያም ተሰበረ። የመቃብር ድንጋይም ተንከባለለ። መላእክትም «ሕያወን ለምን ከሙታን መካከል ትፈልጉታለችሁ? ተነስቷል ከዚህ የለም» በማለት ትንሣኤውን ሰበኩ። ቅዱሳት አንስት፣ ቅዱሳን ሐዋርያትም ባደውን መቃብር ተመለከቱ።

አንባቢ ሆይ፣ አበውን የበለ መቃብር ባዶ ነው። በክርስቶስ መነሳት ተራቁቷል። ወደ ቅድስት ሃገር ኢየሩሳሌም ወደ መቃብሩ የትንሣኤውን በዓል ለማክበር የሚሰበሰቡ የዓለም ክርስቲያኖች እንደ ሌሎች የዓለም ሕዝቦች የሃይማኖት መሪዎች መቃብር፣ አጽም ወይም ሐውልት ለመግባታት ሳይሆን ባደውን መቃብር በማየት የሞትን ሸንፈት ለመግለጽ ነው። ዛሬም የክርስቶስ ትንሣኤ ትንሣኤህ ነውና የጌታህን ትንሣኤ ትንሣኤህ አድርገህ በፍጹም ደስታ አክብረው።

ወሰብሐት ለእግዚአብሔር ... አሜን።

### የዕለቱ ምስባክ

(ከቅዱስ በፊት)፡  
ወተንሥኦ እግዚአብሔር ከመዘንቃህ እምንዋም ወከመ ኃይል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድህሬሁ

እግዚአብሔር ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ተነሳ የወይን ስካር እንደተወው እንደ ኃይል ሰው ጠላቶቻችንም በኋለው ገደለ

### መዝ ፳፯፻፳፭-፳፯

ወንጌል፡  
ማቴ ፳፯፻፳፭-ፍጹማ  
ማር ፲፯፻፳፭-ፍጹማ  
ሉቃስ ፳፱፻፳፭-፲፫

(በቅዱስ ጊዜ)፡

ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚአ አድህንሶ

ይህች ዕለት እግዚአብሔር ሥራውን የሠራባት ዕለት ናት እንደሰት በስዋም ሐሴት እናድርግባት አቤቱ አሁን አድን

### መዝ ፩፻፲፯፻፳፬

ወንጌል፡ ዮሐ ፳፻፩-፲፱  
ቅዱስ፡ የዲዮስቆሮስ ቅዱስ (እምቅድመ ዓለም)

### የዕለቱ ትምህርት

#### «ትንሣኤ»

በአራቱ ወንጌላት እንደተጻፈ

ሕይወትን ሞት ሊገዛው ስለማይችል «ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ» ብሎ የሰበከው ጌታ ተነሳ (ዮሐ ፲፩፻፳፭)።

ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ከመገለጹ በፊት ቀኑ ጨለማ ነበር፤ ሲወለድ ሌሊቱ (ጨለማው) በራ። በተመሳሳይ ክርስቶስ ሲሰቀል ቀኑ ጨልም ነበር፤ ሲነሳ ደግሞ ሌሊቱ በራ «ሌሎችን አዳነ ራሱን ግን ማዳን አይችልም» (ማቴ ፳፯፻፵፪) የተባለው ጌታ በኩረ ምእመናን ሆኖ ተነሳ (ጴጥ ቆሮ ፲፭፻፳፭-፳፱)። በሕማማቱ ወራት በግርፋት የተለወጠው ሰውነቱ፣ ሞት አጥልቶበት የነበረው ፊቱ በሄሮድስና በጳሊሎስ ፊት ተንገለቶ የቆመ ሕይወቱ ተለውጦ ብርሃን ለብሶ ብርሃን ተጎናጽፎ ተነሳ። በአንጻሩ በመስቀሉ ፊት የፈካው የቀናተኞቹ ሊቀ ካህናት ፊት ደግሞ ሬሳ ፊት ሆነ። ወታደሮች «እኝ ተኝተን ሳለን ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት» የሚል የሐሰት ሪፖርት እንዲቀርቡ ካህናቱ መከሩ። ራሳቸውን ነጻ ለማውጣት፤ ወታደሮቹ በገዥዎቻቸው ፊት ሥራቸውን እንዳልሰሩ አድርገው እንዲያቀርቡ ጠየቁ። የይሁዳን ልብ በገንዘብ እንደገዙ የወታደሮቹንም ልብና መንፈስ በገንዘብ ለመግዛት ሞከሩ፤ ግን እውነትን በብር መሸሸግ አልተቻለም። ለይሁዳ ልብ ለወታደሮች አፍ ያወጡት ብር ከሰረ፤ ጌታም ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ። ካህናቱ የኢየሱስ ክርስቶስን ከሞት መነሳት ሲሰሙ ሕይወታቸው አደጋ ላይ ወደቀ። ሕዝቡንም ፈሩ። በመሆኑም እንደ አማራጭ የወሰዱት የክርስቶስን ትንሣኤ መካድ ነበር። በዚህ መሠረት ወታደሮቹን በገንዘብ ሸነገሉ፤ ጳሊሎስንም ዝም አሰኙት። የሐሰት ወራኦቻቸውን በሰፊው አሰራጩ።